

ሉዊዚያና ውስጥ ድምፅ ይስጡ



ድምፅ ለመስጠት ለመመዘገብ ብቁ ነኝ?

የሚከተሉትን ሁኔታዎች ካሟሉ በሉዊዚያና ውስጥ ተመዝግበው ድምፅ መስጠት ይችላሉ

- የአሜሪካ ዜጋ ከሆኑ፤
- በምርጫው ቀን ዕድሜዎት ቢያንስ 18 ዓመት ከሆነ፤
- ድምፅ ለመስጠት በሚፈልጉበት ወረዳ ሕጋዊ አድራሻ ካለዎት፤
- ከባድ ወንጀል ፈጽመው በአሁኑ ጊዜ እስር ቤት ካልሆኑና ቢያንስ የ5 ዓመት አመክሮ ጊዜን ካጠናቀቁ።



ድምፅ ለመስጠት የምመዘገብው እንዴት ነው?

1. **አንላይን:** ቀጣዩን የ GeauxVote ድረ ገጽ ይጎብኙ (www.geauxvote.com)። የምዝገባው ቀን ገደብ ከቀጣዩ ምርጫ 20 ቀናት በፊት ነው። በአንላይን ለመመዘገብ፣ ከግዛት የተሰጠ የመታወቂያ ካርድ ያስፈልግዎታል (ማስገባት ያለብዎት ኮድ አለው)።



2. **በአካል:** ከቀጣዩ ምርጫ ቢያንስ 30 ቀናት በፊት ከሚከተሉት አድራሻዎች ወደ አንዱ በመሄድ መመዘገብ ይችላሉ:

- የሉዊዚያና የሞተር ተሽከርካሪዎች ጽ/ቤት፤
- የሉዊዚያና የሕጻናትና ቤተሰብ አገልግሎቶች መምሪያ፤
- የ WIC ጽ/ቤቶች፤
- የምግብ ድጋፍ ሰጪ ጽ/ቤቶች፤
- የሜዲኬይድ ጽ/ቤቶች፤
- The Deaf Action Centers እና Independent Living Offices የመሳሰሉ ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎት የሚሰጡ ማህበራዊ ጽ/ቤቶች፤ ወይም
- የጦር ሐይሎች ምልመላ ቢሮዎች።



3. **በፖስታ ቤት:** በፖስታ ቤት በኩል የሚመዘገቡ ከሆነ፣ ከቀጣዩ ምርጫ ቢያንስ 30 ቀናት በፊት መመዘገብ አለብዎት።

የመራጭ ምዝገባ ማመልከቻ ቅጽን ከሕዝብ ቤተ መጻሕፍት ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪም ቅጹን ከ www.geauxvote.com ላይ ማውረድ ይችላሉ። የተሞላውን የመራጭ መመዘገቢያ ቅጽ ወደ የመራጮች ጽ/ቤት ፊደል ስትራገር በፖስታ መላክ ይችላሉ። በአቅራቢያዎ ያለው ፊደል ስትራገር አድራሻ በቅጹ ላይ ይገኛል።

ከዚህም በተጨማሪ ብሄራዊ የፖስታ መልእክት የመራጮች መመዘገቢያ ቅጽንም መጠቀም ይችላሉ። ይህ ቅጽ በተለያዩ 15 ቋንቋዎች የተተረጎመ ሲሆን ከ www.eac.gov ላይም ማግኘት ይችላሉ።





ድምፅ ለመስጠት ስለመመዘገብ ማረጋገጫ አገኛለሁ?

ምዝገባዎን ሲጠናቀቅ የመራጭ መረጃ ካርድ በፖስታ መልእክት በኩል ይላክልዎታል። በተመዘገቡ በ30 ቀናት ውስጥ ካርድ ወይም ደብዳቤ ካልደረሰዎት፣ የአካባቢዎን የመራጮች ሬጂስትራር ያነጋግሩ።



ድምፅ ለመስጠት የት መሄድ አለብኝ?

በቅድመ ምርጫ ሳምንት ወይም በምርጫ ቀን ላይ ድምፅ መስጠት ይችላሉ። የቀጣይ ምርጫ ቀናትን፣ የድምፅ መስጫ ጣቢያዎንና ናሙና የድምፅ መስጫ ካርድ ለማግኘት www.geauxvote.com መጎብኘት ወይም የ GeauxVote የሞባይል ስማርት ስልክ መተግበሪያን መጠቀም ይችላሉ። አንዳንድ መራጮች፣ ለምሳሌ ዕድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆናቸው አረጋውያን፣ በፖስታ ቤት በኩል ድምፅ የመስጠት አማራጭ አላቸው። በፖስታ ቤት በኩል ድምፅ ለመስጠት የተቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟሉ መሆንዎትን ለማጠራት፣ www.geauxvote.com የሚለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ።



ድምፅ ለመስጠት ስሄድ ምን ይገኛል መምጣት አለብኝ?

የእርስዎ ፎቶ፣ ስምና ፊርማ ያለበት የማንነት መታወቂያ ሰነድ ያስፈልግዎታል፤ ለምሳሌ

- የሉዊዲያና የመንጃ ፈቃድ
- የሉዊዲያና ልዩ የመታወቂያ ካርድ
- ፖስፖርት

የመራጭ መረጃ ካርድዎን ለሞተር ተሽከርካሪዎች ጽ/ቤት በማቅረብ ፎቶ ያለበት ነጻ የመታወቂያ ካርድ ማግኘት ይችላሉ። በምርጫው ቀን ፎቶ ያለበት የመታወቂያ ሰነድ ካልያዙ፣ ቃለ መሳሪያ መፈረምና የግል መለያ መረጃዎን ማቅረብ ይኖርብዎታል። ድምፅ ለመስጠት ሲሄዱ፣ መታወቂያ ባለመያዝዎ ምክንያት አይመለሱም።



ድምፅ ለመስጠት ስሄድ እገዛ ማግኘት እችላለሁ?

- ድምፅ ለመስጠት ሲመዘገቡ፣ እባክዎ የቋንቋ እገዛ የሚፈልጉ መሆንዎትን በመራጭ መመዘገቢያ ቅጽ ላይ ያመልክቱ።
- በምርጫው ቀን አስተርጓሚ (የቤተሰብ አባል፣ ጓደኛ ወይም ጎረቤት) ይዘው መምጣት ይችላሉ። አስተርጓሚው ከእርስዎ ጋር ወደ ድምፅ መስጫ ክፍል የሚገባ ከሆነ ለሬጂስትራር ያሳውቁ።
- ድምጽዎን ለመስጠት 20 ደቂቃ ይሰጥዎታል።
- የአካል ጉዳት ላለባቸው መራጮችም ድጋፍ ይቀርባል።
- በምርጫው ቀን ችግር ካጋጠመዎት፣ ድምፅዎን ሳይሰጡ ከድምፅ መስጫ ጣቢያው አይውጡ። ለአካባቢዎ የመራጮች ሬጂስትራር እና/ወይም የምርጫ ጥበቃ የስልክ መስመር፡ 1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683) በመደወል እገዛ መጠየቅ ይችላሉ።



መረፃ ዝምልከቱ ሕቶታት አለዎም ዶ?

የአካባቢዎን የመራጮች ሬጂስትራር ያነጋግሩ።

- የሉዊዲያና የውጭ ጉዳይ መ/ቤት www.sos.la.gov
- የዩኤስ የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽን www.eac.gov

